

ማርች 11 ቀን፤ 2020 ዓ.ም.

የተከበራችሁ የዲ.ሲ.ፕሌስ (DCPS) ማህበረሰቦች፤

አላስፈላጊ የሆኑ ህዝባዊ ስብሰባዎችን መሰረዝን በተመለከተ [ኪዲ.ሲ. ጤና \(DC Health\) የተሰጠውን ምክር](#) ተከትሎ የዲ.ሲ. የህዝብ ት/ቤቶች (DCPS) ለተማሪዎች እና ለት/ቤት አባላት በጉዞዎች እና በርካታ ሰዎች በሚሳተፉባቸው ዝግጅቶች ዙሪያ የመከላከል እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል።

ዲ.ሲ.ፕሌስ (DCPS) የሚከተሉትን ከአሁን ጀምሮ በፍጥነት ተግባራዊ የሚሆኑ ሁኔታዎች ወስኗል፤

- **በትላልቅ ስብሰባዎች ላይ ገደቦች፤** 500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎችን በአንድ ክፍል እንዲገኙ የሚያደርግ ቀጠና-አቀፍም ሆነ በየትምህርት ቤቱ የሚደረጉ አስፈላጊ ያልሆኑ ዝግጅቶች እስከ ማርች 30 ድረስ ይሰረዛሉ። ይህም ትልልቅ ስብሰባዎችን፤ ስፖርታዊ ዝግጅቶችን እና የመስክ ጉዞዎችን (field trips) ያካትታል። በመሆኑም የነገ ምሽቱ በሩዝቤልት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Roosevelt High School) የሚካሄደው 5ኛው ዓመታዊ ማት ቦውል (Annual Math Bowl) ተሰርዟል። የሁኔታውን ተለዋዋጭነት በመገንዘብ እንደአስፈላጊነቱ ወሳኝ የሆኑ አዳዲስ መረጃዎችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን።
- **የተማሪ ጉዞ፤** በዲ.ሲ.ፕሌስ (DCPS) ድጋፍ የሚከናወኑ ከዲ.ሲ. ውጪ የሚደረጉ የተማሪ ጉዞዎች እስከ ሜይ 1 ቀን ድረስ ታግደዋል። ይህም ከክልል ውጪ እና [ዓለም አቀፍ ጉዞዎችን](#) ያካትታል።
- **የት/ቤት ሰራተኛ ጉዞ፤** በዲ.ሲ.ፕሌስ (DCPS) ድጋፍ የሚደረጉ የት/ቤት ሰራተኞች ጉዞ ለአስፈላጊ ስራዎች ብቻ ውስን እንዲሆን ተደርጓል።

**ማስታወሻ፤ ሰኞ ማርች 16 ለተማሪዎች ትምህርት የለም**

ዛሬ ቀደም ብሎ ስለሚቀጥለው ሳምንት የትምህርት መርሃ-ግብር ለውጥ በሚመለከትም ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች አሳውቀናል።

አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መምህራኖቻችን የርቀት ትምህርትን ለመደገፍ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ለት/ቤት አባላት የሚሰጥ የሙያ ማህበረሰብ ቀን (Professional Development Day) በመሆኑ [ሰኞ ማርች 16 ተማሪዎች ትምህርት ላይ አይሆኑም።](#) ዓርብ፤ ማርች 20 ተማሪዎች ዕረፍት መሆናቸውም ቀርቷል።

ቀደም ሲል ዓርብ፤ ማርች 20 ቀን ሊደረግ ተወስኖ የነበረው የዲ.ፒ.ኤ. ፈን ዴይ ካምፕ (DPR's Fun Day Camp) አሁን ሰኞ፤ ማርች 16 ቀን ይካሄዳል። [በሁሉም 8 ዋርዶች ስለሚካሄድባቸው ቦታዎች ለማወቅ ይህንን ሊንክ ይጎብኙ።](#)

ሰኞ፤ ማርች 16 ቀን [የዲ.ሲ.ፕሌስ \(DCPS\) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች](#) ይሰረዛሉ፤ ነገር ግን ከሰኞ፤ ማርች 17 እስከ ዓርብ፤ ማርች 20 ወደ መደበኛው መርሃ-ግብር ይመለሳሉ። በአጋር ድርጅቶች የሚመሩ የከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮችን የሚመለከት መረጃ ለቤተሰቦች ከዚያው በቀጥታ ይደርሳል።

የሚቀጥለውን ሳምንት አዲስ የተለወጠ መርሃ-ግብር በተመለከተ ለማወቅ እባክዎ የሚከተለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ።



አዲስ! ሰኞ 3/16	ማክሐሰ 3/17	ዕርብ 3/18	ሃሙስ 3/19	አዲስ! ዓርብ 3/20
ለመምህራን የሙያ ማሳልባቻ (PD Day) ቀን	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ለመምህራን እና ለተማሪዎች ክፍት ነው	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ለመምህራን እና ለተማሪዎች ክፍት ነው	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ለመምህራን እና ለተማሪዎች ክፍት ነው	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ለመምህራን እና ለተማሪዎች ክፍት ነው
ለተማሪዎች ትምህርት የለም	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ
ዲ.ፒ.አር ፈን ዴይ ካምፕ (DPR Fun Day Camp)	አጋር የከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	አጋር የከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	አጋር የከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች ይከፈታሉ	ከትምህ/ቤት መሪዎች እና ከአጋር ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብር ጋር በመገናኘት ያጣሩ
ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) ከትምህርት በኋላ መርሃ-ግብሮች አይካሄዱም				

**ከዲ.ሲ. ጤና (DC Health) ግብዓቶች**

ከዲ.ሲ. ጤና (DC Health) የሚሰጡ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት እና ለቤትዎ የመከላከያ ዘዴዎችን፣ ምልክቶችን እንዴት መለየት እንደሚቻል እና የጤና አገልግሎት ሰጪን መቼ ማግኘት እንዳለብዎት ለማወቅ <https://coronavirus.dc.gov/> ድረ-ገጽን እንዲጎበኙ አሳስባለሁ።

ዲ.ሲ.ፒ.ኤስ (DCPS) በድረ-ገጻችን <https://dcps.dc.gov/coronavirus> ላይ ለቤተሰቦች መረጃዎችን ማስቀመጡን እና በብዙሃን መገናኛዎቻችንም በኩል መረጃ ማካፈሉን ይቀጥላል።

የተማሪዎቻችንን፣ የት/ቤት አባላትን እና የትምህርት ቤት ማህበረሰቦችን ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን በመረዳትዎ እና ለዚህም ለሚያደርጉት ቀጣይ ቀርጠኝነት እንደገና አመሰግናለሁ።

ከሰላምታ ጋር

ሌዊስ ፍሪድ (Lewis D. Ferebee, Ed.D)  
ቻንሰለር (Chancellor)